

**ፓትሪያርክና ጳጳሳት ሆይ!**

**በጎቻችሁን ለቀበሮ ቤተክርስቲያናችሁን ለእሳት ገብራችሁ ወደ እማይቀረው ዓለም ስትሄዱ የሰማዩን ዳኛ ምን ስርተን መጣን ልትሉት ነው?**

**በላይነህ አባተ ([abatebelai@yahoo.com](mailto:abatebelai@yahoo.com))**

ፓትሪያርክና ጳጳሳት ሆይ! ከሁለት ዓመታት በፊት ሶስት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተሰደው መኝታቸው ጨንጫ መሬት ትራሳቸው ድንጋይ ሲሆን እናንተ ትንቡክ ተሚል



ፍራሻችሁ እንቅልፋቸውን ስትለጥጡ እንደከረማችሁ ይታወቃል። ከዚያም ባለፈው ጥቅምት ወር ደመወዛችሁን የሚከፍሉት ክርስቲያኖች አንገታቸው ሲቀሉና ቤተክስቲያኖች ባለቤት እንደሌለው ጫካ ሲቃጠሉ አንድ ሁለታችሁ የይስሙላ ድስኩር ደስኩራችሁና በሱሰኞች ተጠምዛችሁ ተመልሳችሁ ተፎቃችሁ ተንፈላሳችሁ መኖርን እንደቀጠላችሁ መለኮትም

ሕዝብም ያውቀዋል።

ከዚህኛው ግፍ ቀጥሎም ሮጠው ያልጠገቡ ልጃገረዶች በጭራቆች ታስረው በሚሰቃይበት ሰዓት እናንተ በታገቱት ልጃገረዶች ስለት ፍትፍታቸውን እየበላችሁና በሽንጣም መኪና እየተሸከረከራችሁ አለማችሁን መቅጨት ጀመራችሁ። ዛሬ ደግሞ ከበፊቱም የከፋ አገር በእሳት እየነደደ ክርስቲያኖች በገጀራ ሲቀሉ፣ በጦር ሲወጉ፣ በባሩድ ሲረገፉና መጤ እየተባሉ በላያቸው ቤታቸው ሲቃጠል አፋችሁን ምዕመናን በሚጋግሩት ዳቦና በሚሰሩት ዶሮ ወጥ ጠቅጥቃችሁ ዝም አላችሁ።

መጽሐፉ እስተንፋስ ያለው ሁሉ እንዲተነፍስ ያዝዛል። ዳሩ ግን እናንተ ይህንን የመጽሐፍ ቃል በመሻር በጎንደር አንድ ሚሎዮን የሚጠጋ ሕዝብ ሜዳ ሲያደር፣ በመተከል ሲታረድ፣ በሸዋ፣ በአሩሲ፣ በባሌና ሀረር ሕዝብ በገጀራ ሲቀላና ቤት በገላው ሲፈርስ፣ በጌዲዮ ሕዝቡ ስደተኛ ሆኖ በርሃብና በበሽታ ሊያልቅ፣ ሻሸመኔ በእሳት ስትወድም፣ በዝዋይ፣ በአዳሚ ቱሉ፣ በድሬዳዋ፣ በአሩሲና በሌሎችም ቦታዎች ዜጎች እንደ በግ ሲታረዱ እናንተ እንኳን እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ራሳችሁን ለመስዋእትነት ልታቀርቡ ያላዩ ያልሰማ መስላችሁ ባቁላ እንደ ዋጠ አውራ ዶሮ ጨጨ አላችሁ።

ለክርስትናና ለፍትህ ሲሉ ተዘቅዝቀው የታረዱትንና የተሰቃዩትን ሐዋርያት ስም ጴጥሮስን፣ ጳውሎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን፣ ማጥያስን፣ ገብርኤልን፣ ቀውስጦስን፣ ገሪማን ወዘተርፈ ወርሳችሁ እናንተ እነሱን ታሰቃዩአቸውና ታረጁቸው

ጨራቆች ጋር ቆማችሁ ስትታዘዟቸው ትታያላችሁ። አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል የጨበጡትን መቋሚያ እየጎተታችሁ የሞሶሎኒን የአላማ ዲቃላዎችን ትላካላችሁ። አቡነ ቴዎፍሎስ፣ አቡነ ጎርጎሪዎስና መላክ ብርሃን አድማሱ ጀምበሬ የጣፏቸውን መጽሐፍት እያገለበጣችሁና በቆሙበት መንበር ተገትራችሁ ለከሀዲ ገዥዎች “የልማት” ካድሬ ሆናችሁ ስትታዘዙና ስታገለግሉ ትውላላችሁ።

በስግብግብነት፣ በራስ ወዳድነት፣ በሆዳምነትና በፍርሃት የሚቀልቧችሁን በጎቻችሁን ለቀበሮ ገብራችሁ ወደ እማይቀረው ዓለም ስትሄዱ የሰማዩን ዳኛ ምን ስርተን መጣን ልትሉት ነው?

“ቤተክርስቲያን እየተቀጣለ ምእመናን ሲደደዱና በገጀራ ሲቀሉ እናንተ እነሱን ለማዳን እንደ ጳውሎስና ጴጥሮስ መስዋእት እንድትሆኑ ቤተክርስቲያን አደራ ስትጥልባችሁ ድምጣችሁን አጥፍታችሁ ክትፏችሁንና ቁርጣችሁን ትዝቁ ነበር” ብሎ መለኮት ሲያፋጥጣችሁ ምን ልትመልሱ ነው?

“ልጃገረዶች ከትምህርት ቤት ተጠልፈው ሲሰቃዩና ወላጆቻቸውም የምድር ሲያል ሲኖሩ እናንተ እነሱ የከፈሉትን አስራት እየዋጣችሁ በምቾት ኑሯችሁን ትቀጩ ነበር” ብሎ ተሚዛን ሲያስቀምጣችሁ ምን ሊውጣችሁ ነው?

ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው የሚለውን ጠቅሶ “የጨበጣችሁትን መስቀል፣ የደፋችሁትን ቆብ፣ የደረባችሁት ካባና የተሸከማችሁትን የሐዋርያትና የቅዱሳን ስም በምን ሥራ ተረጎማችሁት?” ብሎ ቢጠይቃችሁ በምን ግብር ተረጎምነው ልትሉት ነው?

ታሪክስ “በእናንተ ዘመን ቤተክርስቲያን ስትከፋፈል፣ ምእመናን እንደ በግ በካራ ሲታረዱ፣ የክርስቶስ ማደሪያ ቤተክርስቲያኖች ባለቤት እንዳጣ ጫካ በአሪዎሶች ሲቃጠሉ እናንተ ፓትሪያሪኮችና ጳጳሳት ምንም ሳታደርጉ ጨጨ ብላችሁ ሆዳቸውን እየሞላችሁ በምእመናን አስራት በተገነባ የአማረ ህንፃ ውስጥ ትንቡክ በሚል አልጋ ስትንፈላሰሱ ታድሩ ነበር” እያለ በጦር እየወጋችሁ ሲኖር ህመሙን እንዴት ልትችሉት ነው?

ፓትሪያሪክና ጳጳሳት ሆይ! በጎቻችሁን ለቀበሮ፣ ቤተክርስቲያናችሁን ለእሳት ገብራችሁ ወደ እማይቀረው ዓለም ስትሄዱ የሰማዩን ዳኛ ምን ስርተን መጣን ልትሉት ነው?

ሐምሌ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.